

ኢትዮጵያዊት ነኝ : ኢትዮጵያዊ ነኝ : ኢትዮጵያውያን ነን በል ዓለም አቀፍ ዘመቻ።

በየኢትዮጵያወርቅ (የሐረርወርቅ) ጋሻው።

ቀን ሰኞ ግንቦት 24፣ 2012 ዓም።

ዳላስ ቴክሳስ ።



ኢትዮጵያን ለመከፋፈል ስሟን ከእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ሴት ወንድ ባልቴት ወይም አዛውንት፣ ያነበበ ፣ ያላነበበ ሁሉ ኢትዮጵያን በማይወዱ ትልቅ ዘመቻ፣ ኢትዮጵያዊነኝ የሚለውን አበሻ ነኝ በሚል እንዲተካ ከተደረገ ቆየ። ቢያንስ ላለፈው 12 ዓመት አበሻ የሚለው አባባል እየፈጠነ ሲመጣ ዘመቻው እና ማለማመዱ ከየት እንደመጣ ስለገባኝ አቁሜ አላውቅም ፡ ዘመቻዬን። አሁን ደግሞ በዚህ መልክ ዘመቻዬን መጀመር ግድ ነው። ኢትዮጵያን እና ሰንደቅ ዓላማዋን ከብሯን ለማስመለስ የኢትዮጵያዊነኝ ዘመቻ አንዱ እና ትልቁ አገር ከፋፋዮችን ማሸነፊያ የስነልቦና ጦርነት ነው። እነሱ በዚህ መልክ ነው ሕዝቡ እራሱን ማሳነስን እገርን መከዳትን ሳያውቀው በቃላት ያለማመዱት። የውጪውም ሰው " are you an Abesha?" የሚልም አለ። ልብ በሉ አስለምደውት።

ከዚህ በታች እውነተኛ ገጠመኝ ነው ዳላስ መደብር ውስጥ ።

1. አበሻ ነሽ?
2. ኢትዮጵያዊት ነኝ። ግን ልጠይቅህ፣ አበሻ የሚባል አገር ወይም ዜጋ አለ እንዴት? ፓስፖርት አለህ? ምንድነው ዜግነትህ? ኢትዮጵያ ነው አይደለም? ታዲያ ባፍህ ሙሉ እንዴት ተዳፍረህ አበሻነሽ ወይ አልከኝ?
1. ውይ እኔም ኢትዮጵያዊ ነኝ እኮ። ግን ይቅርታ ለምደብኝ እኮ ነው። አንቺ ብቻ ነሽ እንጂ ሁሉም ሲገኙኝ፣ አበሻ ነህ ነው የሚባለው ሴቴም ወንድም።

2. እገር ከፋፋዮች ጸረ ኢትዮጵያውያን ናቸው ሳታስበው ቀስበቀስ አበሻ ነሽ? ማለትን ያስለመዱ። የፈለገው ሰው አይውደድህ ከፈለጉ። ጓደኛህ ነኝ እያሉህ ኢትዮጵያን የማይወዱ የከዱ አበሻ ሲሉህ መልስህ ቆፍጠን ብለህ መብትህን ማስጠበቅ ነው። ይሄውም ኢትዮጵያዊነኝ አበሻ አይደልም አገሬ በላቸው በተረጋጋ መንፈስ ሃቅ ነው እና። በቁምህ እየቀበሩህ መሆኑን አትዘንጋ እራስህን አክብር አገርህንም ሰንደቅ ዓላማዎንም አክብር ባንዲራ አትበል ሰንደቅ ዓላማ በል።

1. እረ ከዛሬ ጀምሮ ኢትዮጵያዊ ነኝ እላለሁ እንጂ አበሻ ነኝ የሚለውን ዓባባል ፈጽሞ አልጠቀምበትም። እንዳልሺው ባንዲራ ነበር የምለው ተዛሬ ጀርሞ ሰንደቅ ዓላማ እላለሁ። የማንነት ጥያቄ የለኝም እንደው ለምድብኝ ነው ይገርማል በጣም አፈርኩኝ ሳስበው። አንቺ ግን በጣም ልትመሰገኝ ይገባል እመሰግናለሁ።

2. ሌላው ሰላም ነህ ? አማን ነህ? ይመችህ? ዘና በል የሚለውን አባባል ሁሉ ተወው። እንደምን ዋልክ እንደምን አመሸህ : እንዴት እደርክ በሚል ተካው ትክክሉ የኢትዮጵያዊነት ሰላምታ በማንኛውም የኢትዮጵያ ቋንቋ ብሎም በውጪውም ቢሆን ይሄው ነው (Good morning, good evening, good afternoon orgood night). የወያኔን ቋንቋ የተንኮል ቃላቶች አስወግድ።

2. የሰንደቅ ዓላማዎን ቀለም አረንጓዴ ቢጫ ቀይ መደብሩ እና የሶሻል ሚዲያው : የፓለቲካ ድርጅቱ : ከግል ጥቅም ነጻ ድርጅቱ: ድህረገጾቹ: የሬዲዮን: የቴሌቪዥን: ዩቲብ ሁሉም ላይ የኢትዮጵያን ስም ያገለለ ከሆነ እኛም እነዚህን ሁሉ በቆራጥነት ለግል ደስታ ተገዢ ሳንሆን ወይም ለግል ጥቅም ከመጠቀሚያነት ነጻ መውጣት ይገባናል። አንድ መደብር አበሻ ሸቀጣ ሸቀጥ ቢል ኢትዮጵያ ወደ ጻፈው መሄድ።

አገራችን ኢትዮጵያ።

ማንነታችን ኢትዮጵያዊ።

ዋና ከተማችን አዲስ አበባ።

ኢትዮጵያ ለዘለዓለም ትኑር።